

ሊተኮርበት የሚገባው ቁም-ነገር

ኪዳኔ ዓለማየሁ

መግቢያ፤

የዚህ ጽሑፍ ዋና ዓላማ አጭር ነው። በማይረባ ጉዳይ ከመወዛገብ ቁም-ነገሩ ላይ በማተኮር ዘላቂና የሚበጅ መፍትሔ እንዲገኝ ለመጠቆም ነው። መሠረታዊ ጉዳዩም የሚያጠነጥነው በኢትዮጵያዊነት ላይ በመሆኑ፤ የኔን የዜግነት ማንነት፤ ከሁሉም በላይ የሚገልጸው፤ ኢትዮጵያዊነቱ መሆኑን በቅድሚያ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። ቢሆንም፤ በራስ ቁጥንቁጥና ባሕሪ የተመሠረተ ማንነት በኢትዮጵያ አንድነት ጥላስር በሰላምና በዲሞክራሲ ሥርዓት እስከ ተገለጸ ድረስ አከብራለሁ። ነገር ግን በአክራሪነትና በዘረኛነት የተዘፈቀና የዘቀጠ፤ የመለያየትና የመገንጠል አዝማሚያ የሰፈነበትን ጎሰኛነት እቃወማለሁ። አደገኛም ነው እላለሁ።

ውዝግብ፤

ሰሞኑን፤ ዶር. ፍቅሬ ቶሎሳ፤ “የኦሮሞና የአማራ እውነተኛ የዘር ምንጭ” በተሰኘ አርእስት ስለ ደረሰው መጽሐፍ ብዙ ውዝግብ ተፈጥሮአዊ። መጽሐፉ ውስጥ ከተካተቱት ነጥቦች ውስጥ አማራውና ኦሮሞው ከአንድ ቤተ ሰብ (ከኢትዮጵያ) የተገኘ መሆኑን ለመግለጽ የቀረበው ሐተታ ይገኝበታል። የኢትዮጵያ ነገሥታትም አሮሞዎች ነበሩ ይላል።

ታዲያ፤ እንደዚህ ያለ ከዚህ ቀደም ከተመዘገበው የኢትዮጵያ ታሪክ ለየት ያለ ዘገባ ሲቀርብ፤ ስለ ምንጭ ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር ነው። ዶር. ፍቅሬ የተጠቀመበት ዋናው ምንጭ መሪራስ አማን በላይ ሱዳን፤ ከቀድሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፍርስራሽ መሀል የድንጋይ ሳጥን ውስጥ የተገኘ የብራና ጽሑፍ እንደ ነበረ ገልጿል።

በመሪራስ አማን ተገኘ ስለ ተባለው ጽሑፍ ግን አስተማማኝነቱ ብቃቱ ባላቸው ባለሙያዎች ባለመረጋገጡ፤ ስለ ዶር. ፍቅሬ ቶሎሳ መጽሐፍ የተከሰተው ውዝግብ እየተሙዋሙዋቀ ነው። ባንድ በኩል፤ እንደ ዶር. ጌታቸው ኃይሌና ዶር. ጳውሎስ ሚልክያስ ያሉ የታሪክ ምሑራን ሰከንና ጠለቅ ያለ የምርመራና የመፍትሔ ሐሳብ ሲቀርብ፤ በሌላ በኩል የኦሮሞውንና የአማራውን ዝምድና በዓይነ-ጭፍን የሚደግፉ ወይም የሚቃወሙ ሰዎች ውርጅባቸውን እያዥጎደጎዱት ነው። አባዜያችን ይሆን?

የኔ ገጠመኝና አቅርቤው የነበረ የመፍትሔ ሐሳብ፤

እንዳጋጠሚ ሆኖ፤ ከጥቂት ዓመታት በፊት፤ መሪራስ አማን፤ ዶር. ፍቅሬ ቶሎሳና እኔ፤ መሪራስ አገኘሁት ስላሉት ሰነድ ቴሌኮንፈረንሶች አከናውነን ነበር። መሪራስ በጊዜው በቃል የነገሩኝን፤ በሁዋላም “መጽሐፈ ሱባኤ ዘበአማን ካልዕ፤ እየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ (1998 ዓ/ም)” (ገጽ 374)፤ መጽሐፋቸው ባነበብኩት መሠረት፤ ክርስቶስ ለ3 ዓመቶች በኢትዮጵያ ኖሮ ብዙ ተአምሮችን አከናውኑዋል ስለ ተባለ፤ በአጥጋቢ ማስረጃ የሚደገፍ ከሆነ የዓለም ታሪክን መጽሐፍ ቅዱስንም እንደ ገና የሚያስመለክት እጅግ ከባድ ግኝት መሆኑ ተሰማኝ። ስለዚህ ለመሪራስና ለዶር. ፍቅሬ ሰነዶቹ እንደ ዶር. ጌታቸው ኃይሌ ባሉ ባለሙያዎች እንዲመረመር ሐሳብ አቀረብኩ። መሪራስም ለጊዜው መልካም ፈቃዳቸው መሆኑን ስለ

ገለጹልኝ ዶር. ጌታቸውን አማክራው፤ እሱም፤ እግዚአብሔር ያክብረውና፤ ለመተባበር ዝግጁ መሆኑን ገልጸልኝ መልካሙን ዜና ለመረራስ ስነግራቸው፤ ሐሳባቸውን ለውጠው፤ ሰነዱን ለራሳቸው ጽሑፍ እንደሚጠቀሙበትና አስተማማኝነቱንም የማረጋገጡን ዓላማ ያልተቀበሉት መሆኑን ስለ ገለጹልኝ ጉዳይ ተከላኸቶ ቀረ።

ዶር. ፍቅሬም በመረራስ ግኝት ሰነድ ተጠቅሞ የራሱን መጽሐፍ በመድረሱ፤ ስለ ምንጩ አስተማማኝነት ባነሳበት፤ ትክክለኛነቱን በሱ በኩል የተቀበለው መሆኑንና ሌላ ማረጋገጫ የማያስፈልገው መሆኑን ስለ ገለጸልኝ፤ ጉዳዩን በዚያው ለመተው ተገደድኩ።

የመፍትሔ ሐሳብ፤

ዶር. ፍቅሬ በጻፈው መጽሐፍ የተጠቀሙበት ምንጭ አስተማማኝነቱ እስካልተረጋገጠ ድረስ አወዛጋቢና ጥርጣሬ የሰፈነበት ሆኖ እንደሚቆይ ግልጽ መሆን አለበት። ነገር ግን፤ እውነቱ እንዲታወቅ ካልተፈለገ በስተቀር መረራስ አገኘሁ የሚሉትን ሰነድ አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ባሁኑ ዘመን በጣም ቀላል ነው።፤ ባለሞያ የሆነው፤ ዶር. ጌታቸው ኃይሌ፤ ባስረዳኝ መሠረት፤ ለዚህ ጉዳይ ማረጋገጫ የሚጠቅሙት የሚከተሉት ሰነድ ዘዴዎች ናቸው፤

- 1ኛ/ የብራናውን እድሜ (carbon-dating) መለካት፤
- 2ኛ/ የፊደሉን አጣጣል መመርመር፤
- 3ኛ/ የቀለሙን ዓይነት መመርመር።

በቀላሉ ሊጣራ የሚችለውን ጉዳይ በማያስፈልግና አጉል ውዝግብ መናቆሩ ለማንም ስለማይበጅ፤ ሰነዱም በእርግጥ ታሪካዊና አስተማማኝ ከሆነ የሐገር ብቻ ሳይሆን የዓለምም ቅርስ ሊሆን ስለሚችል፤ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ መረራስንና ዶር. ፍቅሬ ቶሎሳን ተገቢ የሆነውን የማረጋገጫ እርምጃ እንዲወስዱ እንደ ገና በማክበር አሳስባለሁ።

ለማንኛውም፤ የብዙ ወይም የልዩ ልዩ ጎሳዎች ዝርያዎች የሆንን ሁሉ ማንነታችንን በኢትዮጵያዊነት ጥልቅ ስሜትና አንድነት እስከ ገለጽንና ለዘላቂታው ተግባራዊ እስካደረግን ድረስ ውድ ሐገራችን፤ ኢትዮጵያ፤ ሰላም፤ ልማትና ዲሞክራሲ የሰፈነበት እንደምትሆን ጥርጥር የለኝም።

የኢትዮጵያ አምላክ ሐገራችንን ይባርክ።

